

<<መምህረ ኮነ በበደወሉ፤ ...ፊደላተ ዘኅሎቁ ዘኅሉ>>

ሲሉ ያስተማሩኝ መምህራ፤ ትዝ አለኝ፤ ታወሰኝ ዛሬ፡-

በሰቡሕ2-2 (ኪዳነ ግርማይ)

አንድ ነገር ታወሰኝ ዛሬ፤
 በዓለመ ሳይበር ተሰውሬ፤
 ራሴን በራሴ ክብራ፤ ያልሆንሁትን ለመሆን ደፍሬ፤
 ለወሬ የለውም ፍሬ፤
 <<ሲሮጡ የታጠቁት ሱሪ፤
 ሲሮጡ ይፈታል በወሬ፤>>
 ሲሉ ያስተማሩኝ የኔታው መምህራ፤
 ትዝ አለኝ ታወሰኝ ዛሬ።
 ግራው ቀኝ ገልመጥ፤ ገልመጥ-መጥ፤
 ጉዴ ወጣ!! ራሴን በራሴ ሳጋልጥ፤
 አቅሚን ሳላውቅ ያልኩት ቀጥጥ፤
 በዓለመ ሳይበር ማይክሮፎኑን ይገፍ ስቆላምጥ።
 አየጉዴ! ገና ለገና ያለማውቁን ሳላውቅ፤
 መስሎኝ ነበረ እንደ መምህራ በእውቀት ምጡቅ፤
 የኋላ-ኋላ ግን ያለማውቁን አውቄ ገርሞኝ ስደነቅ፤
 ራሴን በራሴ ታዝቤው ሰቅ-ሰቅ ከት ብዬ ስስቅ፤
 ታወሰኝና <<ኢትርፍቅ ልጄ ውስተ ርዕሰ ምርፋቅ፤
 ሲመጣ ልሂቅ፤ ከማፈር ከመውደቅ ይሻላል መጠንቀቅ፤
 ወእምቅድመ ዘኅሉስ አቅምሀን እወቅ፤>>
 ሲሉ ያስተማሩኝ ማእምር ወልሂቅ የኔታው ሊቅ።
 ታወሰኝ፤ ትዝ-ትዝ አለኝ የየኔታ ምክር፤
 አልሰማ ስላቸው በሁለት ጠጠር፤
 ጀርዬን ይዘው ቁንጠር፤
 ቆጣ ብለው፤ <<ተማር!! አንተ ልጄ ተማር፤>>
 ሲሉኝ፤ አለማውቁን ለማወቅ ልማር ልመራመር፤
 ቅኔ ቁጥሬ በምሥጢር ልናገር።
 ወይ ጉድ ያለማወቅ የሚሉት ቀለም፤
 አይነበብ፤ አይደገም ወይ አይዘም፤
 ምኑ ላይ ልማረው ብዬ ስጨነቅ ስገረም።
 የኔታ ታላቁ መምህር፤
 አስተማሩኝ ሀ ሀ ሂ ሃ ...ብዬ ረዥሙን ገዞ ልጄምር፤
 ከጉባኤ ቃና መቀጠር እስከ ዕጣን ሞኅር።
 ፩ዱ ብዬ ስጀምር በወኔ፤ ማሰብ መመራመር በቅኔ።
 ትዕግስት ልንም ያልዞረበት ያልተገራው ፈረስ ምላስ፤
 መላሽ አልቦ ይሮጣል ዓለመ ሳይበር ነፋስ።
 በማለት የመጀመርያ ጉባኤ ቃና ቁጥሬ ስነግር፤
 ደስ አላቸውና የኔታ መምህር፤
 <<መልካም! መልካም ልጄ>> ሲሉ ባረኩኝ በቁም-ነገር፤

በትዕግሥት፤ በትሕትና በፍቅር በእውቀት ለመኖር፤
 <<ተባረክ ልጄ! ...እንበል ትሕትና ወፍቅር፤
 ወፊራሐ እግዚአብሔር፤ አክብር ገጸ አረጋዊ በምእምር፤
 ከአፍህ አይውጣ ክፉ ነገር፤>>
 ኢያሱ አስተማሩኝ፤ አሳደጉኝ፤ አበቁኝ ለቁም-ነገር።
 እንዲሁም፤ <<...እስመ በትሕትና ረከበ ልዕልና፤
 ወብፁዕ ሚካኤል ዘቦቱ ትንብልና፤
 ብለህ በዜማ የተማርኸው ነውና፤
 ትሕትና፤ ልጄ ትሕትና ምንጊዜም ትሕትና።
 የምስ አመ መምህረ ኮነ በበደወሉ፤ ፊደላተ ዘኅሎቁ ዘኅሉ፤
 አ ወልድዮ ለከኒ ጥበብ ወትሕትና ይደሉ>> ሲሉ የኔታ ቀጠሉ፡-
 <<ወመልዕለተ ዘኅሉስ እስመ አንተ በጨዋነት ኢትዮጵያዊ፤
 ይደልወክ ታክብር ክብረ ሰብእ ወገጸ አረጋዊ፤
 ወበቃል እሙን ግብረ አበዊክ መነፈሳዊ፤
 ምግብ አእምሮ ወመንፈስ ዘለዓለማዊ።>>
 አሉኝ የኔታ።
 መቸም የየኔታው ነገር፤ የእውቀት ማሕደር፤
 ምኑ ተይዞ ምኑ ይቅር፤ ተቀድቶ የማያልቅ ውቅያኖስ ባሕር፤
 ሁሉም ለቁም-ነገር፤ ሲጠና ሲመረመር፤
 የየኔታ ትምህርትና ምክር፤ መግዛ ሓሊብ ወሶኮር፤
 ወከመ ወይነ ቃና ጥዑም ወመግርግር።
 አሁንም፤ <<ልጄ! ስማ፤>> አሉኝ የኔታ፤
 <<የማታ የማታ እውነቱ ይረታ።>>
 ከሁሉም በላይ አሉኝ የኔታ፤ <<የሀሲናህ ደወል ችል አትበል፤
 መራራም ብትሆን እውነትን ተቀበል፤
 አዎ! ዕውሩን ዕወር ብለው ቢሰድቡት ችግሩን ያውቃል፤
 ደንቆሮውን ግን ደንቆሮ ቢሉትስ ምኑ ይገባዋል?
 ልጄ! አስተውለህ ፍታው ለዝንቱ ብሂል ብሂል ብሂል።
 አዎ! በመንፈስ ወዳጄ፤
 በእውቀት ብሂል የወልድኹህ ልጄ።
 እውቀትና አብድ ጀርባና ሆድ፤
 ከመ ኢጽላእክ ኢትሂሶ ለብዑድ ዘመድ።
 ልጄ!! ኋላ እንዳታፍር፤ ሰነፍን አትምከር፤
 ጀሮው ቀዳዳ ነው ምክር ማይሰማ ምሥጢር ማያቁር፤
 አ ወልድዮ ፍቁር፤ አእምሮ ወመቅድመ ፈክር፤
 እንዲህ ነውና የዓለሙ ምሥጢር።
 ወአመ ዘኅሉ መምህረ ኮነ በበደወሉ፤ ጥበብ ወአእምሮ ይደሉ፤>>
 ሲሉ ያስተማሩኝ መምህራ፤ ትዝ አለኝ ብሂሉ ታወሰኝ ዛሬ።

